



ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ማሕበር
Former Ethiopian Armed Forces Worldwide
Organization
P.O.Box 703913 , Dallas ,TX 75370-3913



International Press Release May 31, 2014
 Washington, DC/Dallas, Texas

ይፋ መግለጫ፡

ለመጀመሪያ ጊዜ የጠቅላላው የቀድሞ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ማሕበር ተቋቋመ።

ይድረስ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የቀድሞ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሠራዊት አባላት በሙሉ ።

እንደሚታወቀው የቀድሞው የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎችን በአንድነት የሚወክልና ተቀናጅቶ የተመሰረተ ማሕበር እስከ ዛሬ ሳይኖረን ነገር ግን በየፊናችን ባገለገልንባቸው የጦር ኃይሎች ስም የመረዳጃ ማሕበር በማቋቋም ለምሳሌ ለመጥቀስ ፣ የምድር ጦር ፣ የአየር ኃይልና የባሕር ኃይል ወዘተ ማሕበር በሚል ስም ቆይተናል ። በመሆኑም ጠቅላላ አንድ የቀድሞው የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ማሕበር እንዳልነበረ ግልጽ ነው።

ስለሆነም እኛ የቀድሞው የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎችና የፖሊስ ሠራዊት አባላት ለረጅም ጊዜ ስናሰበውና ስንመክርበት ከቆየን በኋላ በተለይም ላለፈው ሁለት ዓመት በበለጠ በአንድነት ጥላ ስር መቋቋማችን አስፈላጊነቱ ግልጽ እየሆነ በመምጣቱ በራሳችን አነሳሽነትና አማካኝነት እራሱን የቻለ ከማንኛቸውም በኢትዮጵያና በሕዝብዋ ስም ከሚንቀሳቀሱ ድር ጅቶች ጋር ጥገኝነት ሳይኖረን እራሳችንን ችለን ። « ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ማሕበር » በሚል ስም ስምምነት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያን የቀድሞው የጦር ኃይሎች ማለትም ሁሉንም የምድር ጦር ኪነታዊ ክፍሎችን ጨምሮ የሚሊሺያ ሠራዊትን ፣ የአባት ጦርን ፣ የብሔራዊ ወታደርን እንዲሁም የፖሊስ ሠራዊትን ይዞ የአየር ኃይልንና የባህር ኃይልን በማቀፍ በእኛው በስራዊቱ አባላት ብቻ የሚመራ ፣ የአሜሪካን ሕግ በሚፈቅደው መሰረት ተመዝግቦ እውቅናውን ያገኘ ማሕበር ማቋቋማችንን ከአብራሱ ለወጣንና ብዙ መስዋእትነት ለከፈልንለት የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንገልጻለን ።

አላማችንን ባጭሩ ለማሰጨበጥ ያህል ፡

1ኛ, ያልተፃፈና ያልተነገረ ታሪካችንን በእኛ በታሪኩ ባለቤት በአንድ ላይ ሁሉንም የሙያ ክፍል አካቶ እንዲፃፍና እንዲነገርና ለአሁኑም ይሁን ለመጨረሻ ትውልድ የዚህን ሠራዊት ገድልና ታሪክ ለማሳወቅ፤

2ኛ, ያለሰራችን ስራ ፣ ያለሰማችን ስም ተሰጥቶን እኛ የደርግ ሠራዊትና ጨፍጫፊ ሆነን ከደርግ ጋር አብረን እንደከሰምን ተደርጎ የሚወራውን የተሳሳተ አመለካከት ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንዛቤ ለማሰጨበጥ፤

3ኛ, ደርግ ከጦሩ የተወጣጣ የመለዩ ለባሾች ስብሰብ እንጂ ሠራዊቱን ያልመሰረተ , ይልቁንም ሠራዊቱ ከመቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠረና ረጅም እድሜ ያለው መሆኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንዛቤ ለማሰጨበጥ፤


4ኛ, ለሀገር ዳር ድንበር, የአየር ክልልና የባህር በር መስከበር ሠራዊቱ የከፈለው መስዋዕትነት ለእናት ለሀገር ኢትዮጵያ እንጂ ለአንድ መንግስት ብቻ ያደረገው ባለመሆኑ ሊያስከበር ሲገባው በዓለም ላይ በማንኛውም ሀገር ታሪክ ውስጥ ባልታየበት ሁኔታ ሰራዊቱንና ቤተሰቡን ያለምንም የጡረታ መብትና ደመወዝ በመበተኑ ፤ እነኚህ የሰራዊቱ አባላትና ቤተሰቦች ለደረሰባቸው ጉዳት መንግስት ካሳ እንደከፍልና የጡረታ መብታቸው እንዲያከብር ፣ አቅምና ችሎታ የፈቀደላቸውን እንደገና ወደ ሠራዊቱ ገብተው የማዕረግ እድገታቸው ተጠብቆ እንዲያገለግሉና እንደማንኛውም ሀገር ለዚህ ሠራዊት የመታሰቢያ ቀን እንዲኖር ለማስደረግ፤

5ኛ, በ17ቱ ዓመታት ውጊያ ከመቁሰል ተርፈው በጀግኖች አምባ ይኖሩ በነበሩ ጀግኖቻችንን ከጀግኖች አምባ ያለምንም ርህራሄ አዉጥቶ በማባረር ለምትና ለአደጋ ከማጋለጥም በላይ በህይወት የተረፉት በልመና በየጉዳናዉ አሁንም ስላሉ ፣ በእነዚህ ጀግኖች ላይ የተፈጸመውን ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም ህብረተሰብ ማጋልጥ፤

6ኛ, በተለያዩ ሁኔታ ከጀነራል እስከ ወታደር ያሉ የቀድሞ ሠራዊት አባላት በተለያዩ የአፍሪካና መካከለኛ ምስራቅ አገሮች በሰደት ካምፕና እስር ቤት የሚሰቃዩ ሰላሉ ፣ እነኚህ አባሎቻችን ቢቻል ወደሌላ ሦስተኛ ሀገር እንዲሄዱ አልያም መብታቸው ተከብሮ ወደ ሀገር በሰላም እንዲመለሱ በአስፈላጊው ሁሉ መርዳት፤



ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ማሕበር
Former Ethiopian Armed Forces Worldwide
Organization
P.O.Box 703913 , Dallas ,TX 75370-3913



ገኛ, በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኤርትራ በረሃ ወሰጥ ከምድር በታች ሲኦል በሆነ ሁኔታ የኤርትራ መንግስት የቀድሞ ጦር ኃይል አባላትን በማሰቃየት ላይ ስለሚገኝ ፣ እነኚህ አባሎቻችን ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ እንዲለቀቁ መጠየቅና ለዓለም መንግስታት ማሳወቅ፤

8ኛ, ኢትዮጵያንና ሕዝብዋን ዳርድን በርዋን ብሎም ማንኛውንም ብሔራዊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ማስከበርን አስመልክቶ ፡ ከዚህ በፊት በታሪክ እንደታየው አባት ጦር ከመደበኛው ሠራዊት ጎን ሆኖ ግጋጃቸውን እንደተወጡት ሁሉ አሁንም አገራችን ኢትዮጵያ የእኛ የልጅዎችዋ እርዳታ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የዜግነት ግዴታችንን ለማበርከትና ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ፤ ሲሆን ይህንን ዓላማችንን ከግብ ለማድረስ የሁሉም አባሎቻችንንና ቤተሰቦቻችንን ያልተቆጠበ ጥረት እንጠይቃለን።

በመጨረሻም ማሳሰብ የምንወደው ይሄንን ማሕበር ስናቋቋም እንዲያው በቀላሉ ሳይሆን ያልጠበቅናቸውና ያላሰብናቸው የተለያዩ እንቅፋቶች አጋጥመውና ል ። ይህንን ትልቅ የተቀደሰ ዓላማ ይዘን ስንነሳ ውጥናችንን ፡ የአንድነት ጥሪያችንን ፡ በማጣመም በተለመደው ዘዴ የኛንም ጥረ ት ጠል ፈው ለመውሰድና ከታሰበበት ትልቅ ቁምነገር መንገድ አስወጥተው ለግል ጥቅማቸው የሠራዊቱን ስም መጠቀሚያ ለማድረግና እንደለመዱት ከሕዝብ ለሚሰበሰቡት ገንዘብ መሰብሰቢያ አዲስ ምዕራፍ ለማድረግ ያልሄዱበት የመከፋፈያ መንገድ አልነበረም። ይሄም ሳያንስ እነሱና መሰል ድርጅታቸው በሕብረት እንዳ ቋቋሙን ለማስመስል ጭምር አብረውን እንዳሉ በማስመሰል በመሃላችን ጣልቃ ገብተው ያሰቸገሩን ግለሰቦችና ድር ጅት ነበር። እነዚህ በድርጅቱ የገንዘብ ጉርሻ ወይም በደመወዝ የሚሰሩ ግለሰቦች ከመሃላችን ተባባሪ ሆነው እንዳገኘናቸው ለምንወደው ለምናከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብና ለመላው የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ልናካፍላችሁ እንወዳለን ። ሆኖም ግን ጥረታቸውን ደርሰንበት በሃቀኞች ወንድሞቻችን ትብብር በመጨረሻ ማህበራችንን ልናቋቋም ችለናል ።

ኢትዮጵያ በአንድነትዋ በሃቀኞች ልጅ ችዋ ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች!!!!

ከማሕበራችን ጋር ግንኙነት ለማድረግ ወይም አስተያየት ካላችሁ ከላይ በዚህ ገጽ ባስቀመጥናቸው መገናኛዎች ማለትም በኢሜል ፡ በፓስታ ሳጥን ቁጥራችን ና በሰልክ ጭምር ልታገኙን ትችላላችሁ። በሕጋዊነት በአሜሪካን አገር የተመዘገብንበት መላያ ቁጥራችን ከዚህ ቀጥሎ ያለው Filing Number #801992051 ።z

ከአክብሮት ጋር
 ሻምበል አሸብር ገብሬ የቦርዱ ሊቀመንበር
 ዋሽንግተን ዲሲ።